



በሥዕል የተደገፈ የዕባዳዎች አፈጻጸም ፍቅህ

የእስላም ዝርዝር ሕግጋት ትምህርት በቀላል አቀራረብ

ጠሃራ

ሶላት

ጸም

ዘካ

ሐጅ



ዶክተር ዐብዱላህ ባሀማም

ተርጓሚ

ሙሐመድ ጀማል ሙኸታር

በሶላት ውስጥ የተፈቀዱ የተጠሉና ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች

በሶላት ውስጥ የተፈቀዱ የተጠሉና ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች

አንደኛ - በሶላት ውስጥ የሚፈቀዱ ነገሮች

1. ከቅብላ ፊትን ካለማዞር ግዴታ ጋር የሆነ ችግር ሲያጋጥም በቅብላ በኩል ያለውን በር መክፈትን ለመሳሰለ ነገር መራመድ።
2. ሶላት ውስጥ ሕጻናትን መሸከም።
3. ሶላት ውስጥ እባብና ጊንጥን መግደል።
4. የሆነ ጉዳይ ሲያጋጥም አንገትን ማዞር።
5. ሶላት ውስጥ ማልቀስ።
6. ለወንዶች «ሰብሐነል'ሷህ» ማለት፣ ለሴቶች ማጨብጨብ።
7. ኢማሙ ሲሳሳት ማረም።
8. ሶላት ውስጥ ለሌለው ሰው ሰላምታ በእጅ ምልክት ምላሽ መስጠት (የመዳፍ የውስጥ ክፍል ወደ መሬት የውጭውን ክፍል ወደ ላይ በማድረግ)።
9. የሆነ ጉዳይ ሲያጋጥም ግልጽና አስረጅ የሆነ ምልክት መስጠት።
10. ይህን የሚጠይቅ ነገር ካየ አላህን ማመስገን።
11. ሶላት ውስጥ ምራቅና አክታን በግራ በኩል መትፋት።
12. ከሰጋጅ ፊት አቋርጦ የሚያልፍን ሰው ማገድ።

ሁለተኛ - በሶላት ውስጥ የሚጠሉ ነገሮች

1. በተበታተነ ሃሳብ፣ ከራሱ ጋር ወይም ከፊት ለፊቱ ከሶላት የሚወለድው ነገር እያለ ወደ ሶላት መግባት። በሽንት፣ በዓይን ምድር ወይም በአየር ሆዱ እየተወጠረ መስገድ። በጣም እየራበውና

ማ ው ጫ

በሶላት ውስጥ የሚፈቀዱ ነገሮች

በሶላት ውስጥ የሚጠሉ ነገሮች

ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች

እየጠማው፣ የሚያስጎምጅ ምግብ ቀርቦ እያለ ወይም ከሶላቱ ትኩረቱን የሚሻማ ነገር እየተመለከተ መስገድ፡

2. ትርጉም የለሽ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ማለትም ኸሹዕና እርጋታን የሚጻረር ሁኔታ ሶላት ውስጥ መፈጸም። ያለ ምክንያት መንቀሳቀስ፣ ጸምን፣ ልብስና የራስ መሸፈኛን፣ የእጅ ሰዓትን መነካካት፣ ጣቶችን ያዝ ለቀቅ ማድረግና ማቆላለፍን የመሳሰሉ ነገሮችን መፈጸም።
3. ያለ ምክንያት ሶላት ውስጥ ፊትን ማዞር። ይህም ሙሉ በሙሉ አካልን ከቅብላ ካለማዞር ግዴታ ጋር ሲሆን፣ ይህን ማድረግ ሶላት ያበለሻል።
4. ሶላት ውስጥ ወገብን መያዝ፣ ይህ የአይሁድ ሥራ ነው።
5. ሶላት ውስጥ አፍና አፍንጫን መሸፈን።
6. ልብስን እጅጌንና የመሳሰሉትን መሰብሰብና ማጠፍ።
7. ለወንዶች ጸጉርን ሰብስቦ ወደ ኋላ መጎንጎን፣ በዚህም እጁን የፍጥኝ የታሰረ ይመስል





2. ሆን ብሎ አንድን የሶላት ሩክን ወይም ዋጅብ መተው።
3. ከሶላት ተግባራት ውጭ የሆነ መሄድና ብዙ እንቅስቃሴ ማድረግን የመሳሰለ ምክንያት የሌለው ብዙ ሥራ መስራት።
4. መሳቅና መንሰቅሰቅ።
5. ሆን ብሎ መናገር።
6. ሆን ብሎ መብላትና መጠጣት።
7. አንድ ረክዓ ወይም ማእዘን ሆን ብሎ መጨመር።
8. ሆን ብሎ ከኢማሙ አስቀድሞ ሰላምታ ማለት።

- ጸጉሩ አብሮት ሱጁድ እንዳይወርድ ያደርጋል።
8. ወደ ቅብላ አቅጣጫ ወይም በስተቀኝ መትፋት።
 9. ወደ ሰማይ አንጋጦ ማየት።
 10. ያለ ምክንት ዓይኖችን መጨፈን።
 11. በሱጁድ ጊዜ ሁለቱን ክንዶች መሬት ላይ ማሳረፍ።

ሦስተኛ - ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች

1. ከሶላት ቅድመ ሁኔታዎች (ሸርጦች) ውስጥ አንዱን የሚጸረር፣ጠሃራን የሚያበላሽ ነገር መከሰትን፣ወይም ሆን ብሎ ሐፍረተ ገላ መግለጥን፣በሙሉ ሰውነት ከቅብላ መዘርንና ንይ'ያ ማቋረጥን የመሳሰለ ሁኔታ መፈጠር።

